

# አብይ ሆይ! የት አለህ? ብለው ይጠሩሃል የመተከል አማራ ተፈናቃዮች!

## ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay)



ጎንደር ባሕርዳር ላይ መጥተህ አማራዎችን “አማራ አማራ” የምትሉት ነገር ትቼ...የኢትዮጵያን ነገር እንዲህ እያንገበገባችሁ መልሳችሁ አማራ አማራ ስትሉ ታፈርሱታላችሁ!” ብለህ ወቅሰሃቸዋል። ይኼው ጥቃታችንን አስቁምልን ባሉህ ሳምንት ባልሞላ አማራ በመሆናቸው ብቻ ከመተከል (ቤንሻንጉል) አካባቢ ከገዛ ድንግል መሬታቸው ከኢትዮጵያ መሬት ከተባረሩ አንድ ወር ሆኗቸዋል።

ዘገባውን ከነስም ዝርዝራቸው እና የመሬት ባለቤትነት፣ ከነ ቤተሰብ ብዛት፣ ለማየት እንዲሁም ከተባረሩ ወዲህ ባሕር ዳር ከተማ ሄደው ‘ስንፍጭ አማራ’ ብለው ለሚሳደቡ አማራ ተብሎ የወያኔ ብሔሮች እየደረሰባቸው ያለው ስቃይና የዜግነት ረገጣ አቤት ለማለት ሲሄዱ ‘ብእዴን እና ኮማንድ ፖስት’ የተባለው የጀርምን የጎስታ መንትያ ከተጠለሉበት ቤተክርስቲያን እየተጎተቱ መጠለያ እንዲያጡ እየተደረጉ መሆናቸውን መረጃው ካልደረሰህ በምሁሩ ወጣት አቻምየለህ የተዘገበውን

“ከመተከል የተፈናቃይ አባወራዎች ጥፋት አማራ መሆናቸው ብቻ ነው! (አቻምየለህ ታምሩ) May 5, 2018” <http://welkait.com/?p=14163> የሚለውን ዘገባ ተመልከት።

“አማራ አማራ” የምትሉት ነገር ትቼ...የኢትዮጵያን ነገር እንዲህ እያንገበገባችሁ መልሳችሁ አማራ አማራ ስትሉ ታፈርሱታላችሁ!” ያልካቸው አቤት ባዮች በወቅቱ አንተ እንድያ ብለህ ለመለስካቸው የጠየቁህም ይህንኑ የመበራራ የዘር ማጥፋቱ ጥቃት ለ27 አመት በቀጣይነት እንደተፈጸመባቸው እና ያንን እንድታቆምላቸው ነበር ‘ስምታቸውን ሲያስሰሙህ’ የነበሩት። አለመታደል ሆኖ አንተም በእዛው ጠባብ ውንጀላ ውንጀላሃቸው ይኼው ዛሬም አንተ እየገዛሃት ባለህባት ‘ኢትዮጵያ ምድር’ አማራ ስለሆኑ ከመተከል እየተባረሩ ነው። ይበልጥ አሳዛኝ ያደረገው ደገም ‘በወያኔ እና በብእዴን ጎስታቦ ወታደሮች’ ከተጠለሉበት ቤተክርስቲያን እየተጎተቱ ግማሹም የት እንደደረሱ እንዳልታወቀ እየተዘገበ ከሆነ ያንተ ቅድሚያ ምንድ ነው? ስለገደልናችሁም ይቅርታ ያልከውስ ይቅርታህ ዛሬም ባንተ ወቅት ‘እየቀጠለ’ መሆኑን አላወቅኩም ልትል ነው? እህል ውሃ ለማድረስ ለተሯሯጡ ዜጎቻቸው ሁሉ እየታሰሩና እየተዋከቡ ነው። ለምን? እኮ ለምን?

የሚደርስላቸው መንግሥት የለም። ስለሆነም **“አብይ ሆይ! የት አለህ? ብለው በኛ ጨኸት በኩል ይጠሩሃል!”** ሱዳን? ጁቡቲ? አዲስ አበባ? ወይስ ኢትዮጵያ? ወዴት ብለን እናግኘህ? እያሉ ዕርዳታህን በቶሎ እንዲደርስላቸው እየተጣሩህ ነው።

የዲያስፖራ ሊቃውንቶች በየፓልቶኩ እና በየድረገጾች “ለአብይ ጊዜ እንሰጥ” እያሉ ነው። እነዚህ ወገኖች ርቀው የሚኖሩ፤ በምችት ላይ ናቸው እና የመተከል አማራጮች ስቃይ እና የዘር ጥቃት አላመማቸውምና “ፋታ! ፋታ! ስጡት” እያሉ ጥብቅና ገብተውልሃል። መታደል ይሉታል ይኸው ነው! ግን እኮ ‘እነዚህ አማራጮች እየኖሩት ያሉት’ ወከባ እና ስቃይ “ፋታ” አይሰጥም! አይደለም እንዴ?

አብይ ሆይ! እስኪ ይህንን ልጠይቅህና ትችቴን ላቀም።

አብረውህ ቤተመንግሥት ቪላ ውስጥ በክብር እና በምችት እየኖሩ፤ በአጥቂዎች እንዳይጠቁ “በልዩ ኮማንዶ” እየተጠበቁ ያሉት ልጆችህ እና ውድ ባለቤትህ ‘የመተከል አማራ ልጆች በየጫካው እና በየቤተክርስቲያኖች አጥር ግቢ እንኳ ለመጠለል ተከልክለው ‘በብእዴን ጎስታፖ’ ወታደሮች እየተገቡት እንደ እንሰሳ መድረሻ ያጡ ‘እህል ውሃ’ በተነፈጉ አማራ ተፈናቃዮች መካከል አንደኞቹ ቢሆኑ ኖሮ እና አንተ ሥልጣን ላይ ባትኖር ፤ ምን ይሰማህ ነበር? አንተም እንደ እነሱ የመንግሥት ያለህ ትጮህ ነበር። አይደለም እንዴ?

አንተ ሱዳንም ጁቡቲም ተጠምደሃል እና በምትክህ እስኪ ‘ክብርት ቀዳማይ እመቤት ፓስተር ባለቤትህ’ ወደ ባሕርዳር ልከህ እስኪ የመንፈሳዊው ሥራዎ ትስራ ዘንድ ላካት እና ጎስታፖዎቹን **አውግዛ** አማራጮቹን ከስቃይ እና ከመዋከብ ታቁምላቸው። ጎስታፖዎቹ ለተዋህዶው በተክርትያን መሪው ‘አቡነ አብርሃምን’ እየተተናኮሉዋቸው ነው እና እስኪ ክብርት ባለቤትህን ላክላቸው እና ምናልባት ለፕሮተስታንት ፓስተር ቢያዳምጡ ላክላቸውና ወከባውን እና ሌላው ቢቀር ቤተክርትያን ግቢ ውስጥ እንኳ እንዲጠለሉ በዚህ ወገናዊ አስተዋጽኦ አድርግላቸው? ከዚህ መንገድ ሌላ በምን አሳምነን እንጠይቅህ?

እውነት፤ እውነት እላለሁ፡ ዲሞክራሲህ በቀረላቸውና ቤተክርስቲያን ግቢ እንዲጠለሉ አስፈቅድላቸው! ለመሞት ትንፋሹ **‘በውጪ ነብስ - ግቢ ነብስ’** እያጣጣረ ያለውን ሰው እንዳይድን ዶክተር የያዛትን ቡና እስኪ እስኪጨርስ ‘ፋታ’ ስጡት ይባላል እንዴ ወገኖች? ትንሽ ጨከን አላላችሁም የአብይ ዲያስፖራዎች?! 27 አመት በአንድ ነገድ ላይ ይህ ሁሉ ጭካኔ እና ወንጀል ሲፈጸም ትንሽ አይቆረቁሩችሁም እንዴ?

ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay)